

ቁጥር OFABF-0412/3/10
ቀን 06/04/2012

ለክቡር አቶ መለስ ዓለሙ

የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ


አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፡ የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት

ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 11 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን ።

ከሰላምታ ጋር


ወይዘሮ ከበደ

የአቅም ግንባታ መ/ቤተች አዲት
ዳይሬክቶሬት

ግልባጭ፤

ለቦንጋ ዩኒቨርሲቲ

(15 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና

15 ገጽ የሂሳብ ሪፖርቶች)

ቦንጋ፤

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ህብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።


የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲ ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፣
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፣
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ላይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



በማድረግ ባልተፈቀደ የሂሳብ መደብ ተመዝግቦ በመገኘቱ የዩኒቨርሲቲው ሂሳብ እንዲዛባ አድርጓል።

የተከፋይ ሂሳብ፡

3. በተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት ከተደረገው ውስጥ፡-

- በ5002(ልዩ ልዩ ተከፋዮች) ለአንድ(1) ዓመት የቆየ ብር 11,322.36፤
- በ5061(ግንባታቸው ባለመጠናቀቁ እና ተቋራጮቹ ባለመቅረባቸው ያልተከፈለ የመያዣ ሂሳብ) ለአንድ(1) ዓመት የቆየ ብር 220,627.35፤

በጠቅላላው ብር 231,949.71 በወቅቱ ለባለሙብቶቹ መክፈል ሲገባው ከአንድ ዓመት በላይ ሳይከፈል የተገኘ መሆኑን ተረጋግጧል።

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 3 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፡

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ዩኒቨርሲቲው ከመደበኛ በጀት (1800) ወጪ ለየፕሮግራሞቹ የተፈቀደው በጀት አጠቃቀም በየሂሳብ መደቦቹ ሲታይ ከ10% በላይ ብር 1,906,145.25 (51%) ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤

ሌሎች ጉዳዮች፡

- በ16/08/2011 ንብረት ክፍል ገቢ የተደረጉ ብዛት 2 ባለ 43 ኢንች የአንዱ ዋጋ ብር 31,304.34 በጠቅላላ ብር 62,608.68 የሚያወጡ ቴሌቪዥኖች በንብረት ክፍል ውስጥ ያለአገልግሎት የተቀመጡ መሆኑን፤
- በ08/09/2011 ንብረት ክፍል ገቢ የተደረጉ ብዛት 5 ባለ 55 ኢንች የአንዱ ዋጋ ብር 43,347.80 በጠቅላላ ብር 216,739.00 የሚያወጡ ቴሌቪዥኖች በንብረት ክፍል ውስጥ ያለአገልግሎት የተቀመጡ መሆናቸውን፤

